

ጀግና ተስፋ አይቆርጥም!

(ከ ፍሥክ አንጻርጌ)

ውድ ሀገርህ ኢትዮጵያ ምን ያህል ተቆርቋሪ እንደሆንክ በወሬ ሳይሆን በተግባር አሳይተሃል። የህወሓትንና አነግን ጸረ-ኢትዮጵያዊነት በጠንካራው ብዕርህ ተዋግታሃቸዋል። ፡ በነዚህ ጸረ-ኢትዮጵያና ጸረ-አማራ ድርጅቶች በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ ለመለው አለም ህዝብ አጋልጠሃል። ከዚህም አልፎ ህወሃት አማራን ለምን በጠላትነት እንደፈረጀው መጽሃፍ በማዘጋጀት እውነታው እንዲታወቅ አድርገሃል።

በሚገባ እንደምትገነዘበው ዛሬ ያ የደከምክለት ህዝብ(አማራ) ተደራጅቶ ትግሎን እያቀጣጠለው ይገኛል። ለህወሓትም ሆነ ለአነግ ትልቅ ራስ ምታት የሆነው የአማራ ህዝብ መደራጀቱና በወልቃይትና በራያ ታሪካዊ ቦታዎቹ ላይ የማያወለውል አቋም ይዞ ወደፊት እየገሰገሰ መሄዱ ነው። በስንብት ጽሁፍህ ማለትም “መልካም እድል ለኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ” ብለህ እንደ ገለጽከው ህወሓት ይህን የአማራ ህዝብ መደራጀት በመፍራት ነው አሁን የመገንጠል ሴራ እያራመደ የሚገኘው። ይሁን እንጅ ህወሓት ከአሁን በኋላ ከአማራ ክንድ እንደማያመልጥ ምልክቶችን እያየን ነው። እርግጥ ነው በህወሓት መሰረነት ምክንያት የአማራና የትግራይ ህዝብ መጥፎ የሚባል ቅራኔ ውስጥ መግባታቸው የማይቀር ነው። ለዚህም ዋናው ምክንያት የወልቃይትና የራያ የማንነት ጉዳዮች ናቸው።

ይህችን ደብዳቤ ልልክልህ የተነሳሳሁት ስለ ህወሓት ጸረ-ኢትዮጵያዊነት ለማስረዳት ሳይሆን የስንብት ጽሁፍህን በማየቴና ያበሳጩህንም ምክንያት ስለነበብሁ ነው።

በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ለእንደ አንተ አይነቱ ቆራጥ ኢትዮጵያዊ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ድርጊቶች በብዛት ይታይበታል። ለሁሉም ነገር በጀምላ ማጨብጨብ፤ ለወሬኞች ምላስ እጅ መስጠት ፤ትዕግስት ማጣት፤ በቁጥር ቀላል የማይባለው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ለጊዜአዊ ጥቅም ሲል ሀገሩን አሳልፎ ለጠላት መስጠት የመሳሰሉት በብዛት የሚስተዋሉ ችግሮቻችን ናቸው። ይህም እንጅ በቁጥር ጥቂት ነገር ግን በሞራል እጅግ ጠንካራ በሆኑ ኢትዮጵያዊያን አንተን ጨምሮ በምታደርጉት ተጋድሎ እየተስተዋለ ያለው ችግር ቀስ በቀስ እየሚሸሸ ይገኛል።

ይህ ትግል በአንተና በሌሎች መሰል ቆራጥ ኢትዮጵያውያ መቀጠል አለበት፤ ከጎንሀ ብዙ ደጋፊና ታጋይ እንዳለ አትርሳ፤ጅግና ተስፋ አይቆርጥም። የሻዕቢያውን መሬ ጎንደር ላይ የተመለከትከው የአክብሮት አቀባበል ትዕይነት በኢትዮጵያ ላይ ሻዕቢያ ካደረሰው ግፍ እንፃር ሲታይ እጅግ ያበሳጩል፤ ብትበሳጩ አይፈረድህብህም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ

አሁን ለደረሰችበት ቀውስ ዋናው ተጠያቂ ሻዕቢያ በመሆኑ። ህወሓትን ኮትኩቶ በማሳደግ ኢትዮጵያን እንዲያፈራርስ ያደርገው ሻዕቢያ ስለሆነ።

ይሁንና አንተም በሚገባ እንደምታውቀው ፖለቲካ እጅግ ተለዋዋጭ ነው። ሁለቱ ጸረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ለጊዜውም ቢሆን ባላጣ ናቸው። አሁን ህወሓት ብቻውን ነው። ህወሓትን ለማስወገድ የሻዕቢያን ኃይል መነጠል እጅግ ጠቃሚ ስለመሆኑ እንተን ማስረዳት አይቻልም። ህወሓት ብቻውን የትም አይደረስም። አማራና ህወሓት ወደ ጦርነት መግባታቸው የማይቀር ሀቅ ነው። ለዚህ ደግሞ ሻዕቢያን ከህወሓት መነጠሉ ተጊቢ መስሎ ይታየዋል። ይህ ማለት ግን አማራም ሆነ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር በተያያዘ የላቸውን ጥያቄ አቆሙ ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው ነገር ግን ሁሉም ነገር በቅድም ተከተል መሆን እንዳለበት አምናለሁ።

ስለዚህ በጎንዳር ከተማ የተመለከትከውም ሆነ የአዲስ አበባው የኢሳያስ አቀባበል ትዕይንት ሊያበሳጭህ ቢችልም ከትግልህ ፈቀቅ ሊያደርግህ ግን አይገባም። ጀግንነት የአንድ ወቅት ተጋድሎ ሳይሆን የእድሜ ልክ ስጦታ ነው። ከጀግኖች አባቶቻችን የተማርነው ጀግንነት እስከ እላት ሞት ድረስ መሆኑን ነው።

ስለሆነም የአንድ ከተማ ትዕይንት ወይም የአልነቃው ህዝብ መብዛት ከትግልህ ሊያሸሽህ አይገባም። ከአሁን ቀደምም ከሚዲያው ላለተወሰነ ጊዜ ሽሽቻለሁ ብለህ እንደነበር እስታውሳለሁ። ምን አልባትም ለሀገርህ ያለህ አቋም እጅግ ጠንካራ ስለሆነና ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የምትጠብቀውን ጥንካሬ ማየት ባለመቻልህ ይመስለኛል ተስፋ እያስቆርጠህ የሚገኘው።

አብዛኛዎችን ጠቃሚ ጽሁፎችህን አንብቢያቸዋለሁ። ብዙዎቻችን በመረጃነት እየተጠቀምንባቸው ነው፤ ይህ ትልቅ ነገር ነው። ይህ ደግሞ አንተ ለምትጓጓላት ኢትዮጵያ እውን መሆን አስተዋፆ እያደረገ መሆኑን ማወቅ በራሱ ተጋድሎህን እንድትቀጥልበት ያደርጋል እንጅ እንድትሸሽ አያደርግም።

አመንክም አላመንክም በበኩሌ ስለ አንት ለጓደኞች ሁሌ የምናገረው ነገር አለ፤ እርሱም ስልጣን ቢኖረኝ ኑሮ በክብር ከምሸልማቸው ሰዎች መካከል አንዱና ብቸኛው ትግሬ ጌታቸው ረዳ ነው እያልሁ ነው የማዎራው። ምን አልባትም አንዲህ አይነት አክብሮት የሚሰጡህ ብዙ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ።

ስለዚህ ለእናት ሀገርህ ከምታደረገው ትግል አትሸሽ። ብዙ አድናቂና የአንተን መረጃ ተጠቃሚ እንዳለህ አስታውስ፤ ጀግንነት መሸነፍ ሳይሆን እስከ መጨረሻዎ እስትንፋስ መታገል ነው። ስለሆነም የስንብት ሀሳብህን እንደምትሸረው ተስፋ በማድረግ የሚቀጥለውን ጠንካራ ጽሁፍህን ለማንበብ ተስፋ አደርጋሁ።

ከፍስሃ አንዳርጌ